

የኢትዮ

አዲስ አበባ

የኢትዮጵያ ሥነወቃቅ ገዢ ተስፋዣ

መጋቢት 2001 ዓ.ም.

አዲስ አበባ

የኢ.ፌ.ዲ. አ.፭.፻፲፭ መመሪያ ቁጥር 14/2001

የህንጻዊ የወጪና ገቢ እቅዱት እንቅስቃሴ ከሆነው ወደ ገቢ እያደንግል በመግባርና ከእድገት ደር የሚጥበዋ ኮሚሽን የኢ.ፌ.ዲ. አ.፭.፻፲፭ አመራር በመዘርፍት ቁጥር ፩/ከ በአገባብ መሰረሰበት አስፈላጊ ሆኖ በመግኘቱ፣

ገቢና ወጪ እቅዱት እቅዱትን የሚገኘ ተሽከርካሪዎች በፍተሻና በቀጥጥር የሚከናወች በገምሩና ማብያዎች የሚያሳይትና ገቢ ለመቀነስ፡በፍተሻ ወቅት በፊዱዎች ላይ የሚደረሰውን ጉዳት ለማስቀረትና ቁጥጥሩንም በአስተማማኝ ህኬታ ለማከናወን እንዲታረሰ በመሳሪያ የሚታገዘ የኢ.ፌ.ዲ. አ.፭.፻፲፭ ከአካላዊ የዕቅዱ ፍተሻ ስርዓት ደር የሚኖረውን ጉንኑት መመሪያ አስፈላጊ ሆኖ በመግኘቱ፣

የሚከለትሸች የሚከር ቤት ሲጠል 8 ቀን 1997 ቀን 136ኛ መደብኛ ስብሰብ በተወስኗው መሠረት በኢ.ፌ.ዲ. መመሪያ መሠረያ ለማከናወነው ፍተሻ የአገልግሎት ክፍያ የሚሰበሰበት ስርዓት መዘርፍት አስፈላጊ ሆኖ በመግኘቱ፣

ከኢ.ፌ.ዲ. ፍተሻ ስርዓት ደር በተያያዘ ቁደም ለሌላ በተዘጋጀነት መሰከር የሚገኘ መመሪያዎችን ወጥነት ባለውና ለአመራር በይበልጥ በሚያመች መሰከር ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመግኘቱ የኢ.ፌ.ዲ. አ.፭.፻፲፭ ጉምሩና ባለበልጥን በአዋጅ ቁጥር 622/2001 እንቀጽ 18(10) በተሰጠው ለመፈጸም መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል::

ክፍል እንደ

ጠቅላላ ደንጋጌዎች

1. አዋጅ ሰዕስ

ይህ መመሪያ “የዕቅዱ ፍተሻ አ.፭.፻፲፭ መመሪያ ቁጥር 14/2001” ተብሎ ለመቀበ ይችላል::

2. ԴՐԱՄ

ለዘመን መመሪያ እና የወጣው ስጋል፡-

1. “ፍተኛ” ማለት ወደ ማር የሚገበና ካላገር የሚውጭ እቅዱች በገምሩኩ የከላሬሳያን ሌይ ከተሞላው ወይም ድከሌር ከተደረገው ዝር ልየነት የለላቸው መሆኑን ለማረጋገጥ በእቃ መፈተኛ መማርያ እና/ወይም በአካል የሚደረግ የእቃ ፖርመራ ሂደት ነው::
 2. “የእቃ መፈተኛ መማርያ” ማለት ወደ አገር የሚገበው ወይም ካሁን የሚውጭ ተሽከርካሪውች የያዘቸው ቅብቶች ወይም በአየር የሚመጣው ዘዴች የሚፈተሻበት የእቃ መፈተኛ መማርያ ነው::
 3. “የሥራት ሥራ አመራር” ማለት በገምሩኩ ክልል በሚገበና በሚውጭ እቅዱች ሌይ አገልግሎት አስተባጥናን እና የቀጥጥር ስርዓቱን ማዘኅዎች ባደረገ ሁኔታ በሚቀመጥ መሰራርቶች መሠረት የተለያየ የሥራት ድረጃ በማውጣት የሚከናወን አመራር ነው::
 4. “አስተዳደር ወሆኑ” ማለት በገምሩኩ ሥራ ሌይ የሚፈወሙ ወንድሉታን ባህሪ እና በአጠቃላይ በሀገሪቦና በመንግባት ቅም ሌይ የሚያስከትልትን ጉዳት ከማምኑ ለማስተባት የወንጀል ድርጋቶችን ከፍ/ቤት በመለሰ የበለሳልማት መ/ቤት እልባት የሚሰጥበት አስራር ነው::
 5. “ድንገተኛ ፍተሻ” ማለት እቃ ከገምሩኩ ከተለቀቀ በኋላ በስራት ሥራ አመራር መሠረት ወይም በተጨማሪ መረጃ ሌይ በመመስረት በድርማ የሚከናወን የእቃ ፍተሻ ነው::
 6. “በታንካርድ የእቃ ንርክር መግለጫ ሲኖር” ማለት በእቃው መጠቀልያ የሚገኘው የእንደ ዓይነት እቃ በዛት እኩል መጠን ይለው መሆኑን የሚያሳይ ሲኖር ነው::
 7. “ባለሥራልጣን” ማለት የእትዮጵያ ገዢዎችና ገምሩኩ ባለሥራልጣን ነው::

3. 9109

የዚህ መመሪያ ዓለማ በገቢና ወጪ እቃዣቶ ላይ የሚደረገውን ፍጥቶ ሲጥን
ቀልጣና ወጪታማ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስተል ወጥ የሆነ የእቅ ፍጥቶ
በርካትን በስራ ላይ እንዳውሬ ማስታወሻ ነው::

4. የተፈጻሚነት መሰን

ይህ መመሪያ ወደ አገር የሚገበ:: ከእገር በማውጫ እና በተለለሸ እቃዣች ላይ
ተፈጻሚ ይሆናል::

ከፍል ሁለት

በኢትዮጵያ መሬታ መማርያም ስለመሬታ

5. መመሪቱ

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 ከተዘረዘሩት እቃዣች ወጪ ያለ እና በስራት ሥራ
አመራር መሬታ የሥራት ደረጃዎች ቀይ ወይም በተለያየ ምክንያቶች ወደ ቀይ
ዳረጃ የተለመበ ማኅቶችውም ገዢ ወጪ እቃዣች በኢትዮጵያ መሬታ መማርያም
ይፈጥናል::

6. በኢትዮጵያ መማርያም ፍትሻ የሚይይሩባቸው እቃዣች

የሚከተሉት እቃዣች በኢትዮጵያ መማርያም ፍትሻ አይይሩባቸውም::

ሀ/ ማኅቶችውም በህይወት ያለ አንስሳት::

ለ/ በተጨማሪነት ያላቸዋል እና የሥራት ደረጃዎች ገዢ የሆነ እቃዣች::

ሐ/ ለሎታ የባለሥልጣን መስራይ በት በማረውመው ስርከላር ከፍተኛ ነፃ
የሚያረጋግጣ እቃዣች::

7. የመሬታ ሻጻ

በዚህ መመሪያ የኢትዮጵያ 6 ደንጋጌ እንዲተጠበቀ ሆኖ ወደ አገር የሚገበ ወይም
ከእገር የማውጫ ማኅቶችውም እቃዣች በተምሩት መውጫና መግቢያ በርሃቶ
እንዲሁም የመተለለሸያ መንገዶች ላይ የተተከለ የኢትዮጵያ መሬታ መማርያምዎች
በሚገኘበት ስፍራ ይፈጥናል::

8. በፍተሻ ወቻት ስለማገኘ ልዩነት

1. የእቅዱ መፈጥሪ መሆኑም የተተከለበቸው የባለሥልጣን ቁ/ሽ/ቤቶች በፍተሻ ወቻት የተገኘውን ልዩነት በተመለከተ ልዩነቱ በአስተዳደርዋ ወጪና መመሪያ መሠረት የሚያልቀ ካሁን እቅዱን ከዘርዝር መግለጫ ጋር አሳይቷል ይከላሶልየኑ ለተከራከተበት ጥበቃ ያስተላለፈለ::
2. የተገኘው ልዩነት በአስተዳደርዋ ወጪና እልባት ለሰጠው የሚያችል ለሆነ ፍተሻውን ባከናወነው ቁርንጫፍ ድ/ቤት ተጠው የሚመራና ማጠራት ተደርሱ ለህግ እንዲቀርብ ይደረጋል::

ከፍል ስነት

ስለ አካላዊ የእቅዱ ፍተሻ

9. መመሪያ

በዚህ መመሪያ መሠረት በእቅዱ መፈጥሪ ያልተፈጥሩ እቅዱቸው ወይም በመሆኑም ተፈጥሯው ልዩነት የተገኘበቸው ወይም ተቆማ ወይም መረጃ የቀረበበቸው ማኅቸውም ገዢ ወጪ እቅዱቸው የሰጠት ሥራ አመራርን መሠረት በማድረግ አካላዊ የእቅዱ የሚመራ ይደረግበቸውል::

10. የፍተሻ ሂደት

1. በሥራት ሥራ አመራር የሥራት ይረዳቸው ቁይ የሆነ ወይም የሰጠት ይረዳቸው በሙሉ ሆኖ ሆኖ ወደ ቁይ የተለመው እና ስታንክርድ የእቅዱ ከዘርዝር መግለጫ ሲነድ የቀረበበቸው እቅዱቸው በግዢነታቸው ተለይተው ከተደረደሩ በኢት በሚከተለው ሁኔታ ከተመሳሳይ የእቅዱቸው ተቆል ላይ አጠቃላይ ቅኑቁን እንዲመከል በማድረግ ፍጤና እየተወስደ ፍተሻው ይከናወናል::
- ii. h1 እስከ 20 ተቆል ከሆነት፡ 4 ተቆል ፍጤናዎች፡
- iii. h21 እስከ 40 ተቆል ከሆነት፡ 8 ተቆል ፍጤናዎች፡
- iv. h41 እስከ 60 ተቆል ከሆነት፡ 12 ተቆል ፍጤናዎች፡
- v. h61 እስከ 80 ተቆል ከሆነት፡ 16 ተቆል ፍጤናዎች፡

- ս. հ81 հնի 100 դրամ հՄԴԴ : 20 դրամ.գմբէն :

Հ. հ100 դրամ ուղղ հՄԴ ՈՀՔՀԶԳՆՔ գումար տար դրամ ուղ 20
դրամ.գմբէն ՈՄՈՎ.ԸՆ ԳՐԱՎԱՐ ՅԻՒԹԱ:

2. ՈԱՍ ՀՅՖՃ 30-Ն ՀՅՖՃ (1) ՔՐԵՎՈՎ ՈՒԾՉՅ ՈՄՅՄԸՆՑ ԻՒԹՈՒՔ.Դ
ԳՄ.ԳՄԲ Ու ԸՐԿՆ ԻՒԴՅ ԽԵՂՄ ՈՀՔՄԲՔ ՔՎՀՈՎ ՈՒՀՅՀՅԸ ՔՀՄ
ԽԵՂՄ ՄՊՈՎ ՈՒԸ ԿԱՄՆ ՈԶ.ԽՈՎԸՆ.ԸՆ ՈՒՄՈՒՂՈՒ.Դ ՀՄԲՄ Ու
Մ.Ը ՈՄ.Ը ԳՐԱՎԱՐ ՅԻՒԹԱ:

11. የንግተኛ ፊተኛ

1. የባለሥልጣን መሰራያ በት· ወደ አገር የሚገበ ወይም ካእገር የሚመጠ ወይም
የሚተለለና እቃዣች ካባለሥልጣን ከተለቀቀ በቻላ በሥራ ሌይ ባለው የስጋት
ሥራ አመራር እና በተጨማሪ መረጃ ሌይ በመመከራት በድጋሚ የእቅ
ጥርመራ ለያዘኝውን የቻለል::
 2. በዚህ አንቀጽ 30-ሽ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከናወን ፍተሻ ካለው በአንቀጽ 10
በተደነገገው መሠረት ተፈጥሯ የሚደረግ ስሆን፣ ፍተሻውም እንደከሰራለንኩ
ቀይም ሲሉ ባለተውስኩ ፍጤናዣች ሌይ የሚከናወን ይሆናል::

12. የፍትኩ ወጪ ተስለማሳወች

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 እና 11 መሠረት በተደረገው አካላዊ የእቃ ፍጥቶ የተገኘውን ለየነት የገምሩ አፈልጋዊ የእቃው ባለቤት ወይም ወከል የፌተኛ ወጪቱ ላይ እንዲፈጸመበት ከተደረገ በኋላ ለገምሩ ሲሉ ስርዓት መተለለፍ ካማራዊ ወሆኑ ሰጠኑ በድን ይተሳሳቢ::

ክፍል አራት

የወጪ ፍተሻ

13. የወጪ ፍተሻ ስለመፈቀድ

1. ባለበልጣን ወደ አገር የሚገባ ወይም ከአገር የሚውጥ እና የእቃው ዘዴስትርን ከቀረበበት የገምሩት መቅረብ ጥበቃ ወጪ በሚገኘ በታወች፡ ይርሱች፡ መጠወች ወይም በኋይቸውት ስያቶች ለይ ፍተሻ እንዲከናወን ለፈቻቸው ይችላል፡፡
2. በዚህ አንቀጽ 30-ሰ አንቀጽ (1) የተገለበው በጥርጋው ባለበልጣን የተገኘን መረጃ ወይም ተቆማ መሠረት በማድረግ እና ለደንገተኛ ቁጥጥር ለባል የወጪ ፍተሻ ለይፈቻቸው ይችላል፡፡

14. የወጪ ፍተሻ የሚፈልገነትው ይርሱችና እቃዎች

1. ለእቃው ዘዴስትርን ከቀረበበት የባለበልጣን ጥበቃ ወጪ በሌላ የባለበልጣን ጥበቃ ወይም ቁርንጫፍ ዘዴስት በት ፍተሻ እንዲደረግ የሚፈልገለትው ይርሱች፡፡
- ii. የመንግስት መስራው በቶች እና የመንግስት አካል ዘዴስት ያለቸው ይርሱች፡፡
- iii. የወጪ ገንዘብ ማበረታቸው ለመግት ተጠቃሚ ጉለበበኝና ይርሱች፡፡
- iv. የኋይቸውትና የመንግድ ለሆነ ተቋራዊ ይርሱች፡፡
2. ለእቃው ዘዴስትርን ከቀረበበት የባለበልጣን ጥበቃ ወይም ቁርንጫፍ ዘዴስት በት ወጪ ፍተሻ እንዲደረግ የሚፈልገለትው እቃዎች፡-
- ii. የፋብሪካ ጥራ እቃዎችና ከሚከለው እንዲሆኝ የተቀማበሱት ባህል ያለቸው እቃዎች፡፡
- iii. የመንግስት መስራው በቶች ወይም ይርሱች የሚያስመጥኝው እቃዎች፡፡
- iv. ንግድ እና የነግድ ወጪቸው፡፡
- v. ለፍተሻ አመቱ ያልማት ታላፊት የፋብሪካ ማሽነው፡፡
- vi. በአንድ አስመሱ በአንድ ገዢ የሚመጠ እና ቁጥሮችው ከ10 በላይ የሆነ አይኖብ ተሽከርክርው፡፡

- Հ. ՄՊՋՈՎՔԻ: ՔՆԸՑՔԻ հԱԾ ՀԿ ԱՃՈՒ ՈՐՈՇԻ ՄԹԴՄ ՄՁՈ ՂԵ
ՔՄՎՀՈՒԴԿ ՄՁ ՀԿԸ ՔՄՎՀՅԱԼ ՀՓՄՔԻ:
- Ո. ՔԹԱԱ ՀՓՄՔԻ ՏԴՄՈ::

15. ՔԹԱԱ ԳՏԴ ՈԼՄԱՓՔՈՒԴ ՄԵԽ

1. ՈՒԽ ՄԹՄԸ ՀԿ 13 ՄԹՄՀԴ ՔԹԱԱ ԳՏԴ ՔՄՎՀՓՔՈՒԴ ՈՎ ԽԱԽ ՄԹՄԸ 2Ը ՔԴՔՔՄՈՎՆ ՔԿ ՈԹՄԹԱԼԴ ՀԿ ԱՃԱԼԴ ՔՄԴ ՈՆՔԴՆ ՈՄՊՔՐՈՒ ՄՊՄԱԼԻՒ ՄՊՔՀՈ ՅԳԸՈՒԺԱ::
2. ՈՒԽ ՀԿ 30-Ն ՀԿ 30-Ն (1) ՄԹՄՀԴ ՄՊՄԱԼԻՒ Ո.ՓԸԱ Ա.ՖԸԴ.Ն ՔՄՎՀՄՈՎ ՔԿՅՄԿ Ց/ԱԴ ՄԵՐՄ ՊՈ.Ք ՀՓՄ ԶԿԼԸ ՎԸԴԵՂՈՒԴ ՀԼԱ ՀԿՅՄՊԵՐՄ ՄԵՐՄ ՀՓՄ ՈԴՄԿԻ ՄԿԱՆ Ա.Դ ՔՄՎՀՄԸԸՈՒԴՆ ՔԿՅՆՔԴ ՈՈՎ ՄԵԽ ՄՊԱՀՐՄ ՅԳԸՈՒԺԱ::

16. ՔԹԱԱ ԳՏԴ ԲԹԳՓՔ ՀԱԽԵԴ

ՔԹԱԱ ԳՏԴ ՈՒԽ ՀԹՊՄ Ո.Բ.Դ ՀԼՄԴՊԱ: ՄԵՐՄ ՀԿԸ ՈՄՊԵՐՄԸՈՒԴ ՑԱ ՈԴՄԿԻ ՈՆ ՈԸԳԴ ՀԱ.ՊՕՐՄ ՔՄԸ Վ.ԸԴ ՄԵՎՄ ՄԵՐՄ ՈՒԿՅՄԿ Ց.ՀԱ.Ը ՈՒ: ՄԵԽ ՀԼԻ.ԸԸ Ո.Ա.ՓԸ ՅԸՆԱ:

17. ՈԼ ՄԵԽ ՀՐՔԻ ՀԿ ԾՐԸԴ ՀՓՄԱԿ

- 1) ՈՒԽ ՀԿ 30-Ն ՀԿ 30-Ն (2) ՄԹՄՀԴ ՔԹԱԱ ԳՏԴՄՈՎՆ ՔԱ.ՓՔՄ ՊՈ.Ք ՔԳ.ԳՏԴ Մ.Պ.Խ ՀՈՒՄԱ.ԸԸԸՄ ՑԱ ՖԱՆ ՈՒԽՄ ՔԳՀՈՎՆ ԶԿԼԸ.ԸԸԸ ՀԿԱՂ ՈՆՔՖ ՀԿ ԱԿԱԿ ՄԵՎՄՓ ՔՄՊՄ ՀՄԿԻ ՔՊԱՓՄՈՎ Պ.Յ.Ժ ՀԼՈՒ::
- 2) ՈԼԱ ՔԴՄԿԻ ՊՈ.Ք ՀԿՅԱ.ԸԸԸ ՔԴԿ.ՓՔՆ ՀԿ ԳՏԴ ՔԿԿՈՎՆ ՊՈ.Ք ՔՄՎՀՄԸԸԸԸ ՈՒԿԿՈՎՆ ԳՏԴ ՔԴԴՄՈՎՆ Մ.Պ.Խ ՈԿԱԿ ՈՄՊԱՀ ՔԹԱԱ ԳՏԴՄՈՎՆ Ա.Ա.ՓՔՄ ՊՈ.Ք ԳՏԴՄ ՈՒԿԿՈՎ ԱՅ ՔՄԸ Փ.ԸԴ Մ.Պ.Դ ՄՊԱՎՄ ՅԳԸՈՒԺԱ::

3) በዚህ ክፍል ድንጋጌዎች መሠረት በእቅዱዎች ላይ በሚደረገ አካላዊ ፍተሻ
የሚገኘው ወጪት ላይ የዚህ መመርያ አንቀጽ 12 ደንጋጌ እንደአግባብነቱ
ተፈቀም ይሆናል::

ክፍል አምስት

ሰላ አገልግሎት ክፍያ

18. የእቅዱ ፍተሻ አገልግሎት ክፍያ

1. በዚህ መመርያ መሠረት በእቅዱ መሸጥና መማሪያ የሚፈተሽ እቅዱዎች
በመለሰ በእቅዱዎች የቀረጥ ማሳከራያ ወር ላይ 0.07 በመቶ የአገልግሎት
ክፍያ ይከፍለል::

ሀ/ በመጨረሻ ማረጋገጫ ለመግኘት ተጠቃሚ የሆነ እቅዱዎች::

ለ/ የመጨረሻ እቅዱዎች::

ሐ/ እምበሳዎች:: አሁንሸዋ እና ዓለም አቀፍዋ ድርጅቶች የሚያስገኝቶ
እቅዱዎች::

መ/ የመንግስት መ/ቤቶች የሚያስመጣችው እቅዱዎች::
2. በዚህ አንቀፅ 30-ን አንቀፅ (1) የተገለዥው ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን
ዕቅዱዎች አይመለከትም::

ሀ/ በመጨረሻ ማረጋገጫ ለመግኘት ተጠቃሚ የሆነ እቅዱዎች::

ለ/ የመጨረሻ እቅዱዎች::

ሐ/ እምበሳዎች:: አሁንሸዋ እና ዓለም አቀፍዋ ድርጅቶች የሚያስገኝቶ
እቅዱዎች::
3. በዚህ አንቀፅ 30-ን አንቀፅ 2(ሀ) የተጠቀሰው ዕቅዱ በተለያየ ታክክለኛ
ቁረጥና ተክለ የሚከፈልበት የሆነ እንደሆነ ዕቅዱ ወደ አገር ለጊበ በነበረው የቀረጥ
ማሳከራያ ወር ላይ 0.07 በመቶ የአገልግሎት ክፍያ ይከፍለል::
4. ለዚህ አንቀፅ አፈጻጸም ሲባል “የመንግስት መስራው በት” ማለት በመንግስት
በጀት የሚተዳደር መንግስታዊ መስራው በት ነው::

19. የእቅዱዎች ክፍያ የሚሰነድበት በታች ሆኖታ

1. ለእቅዱ ፍተሻ አገልግሎት የሚከፈልው ክፍያ ለእቅዱው ቁረጥና ተክለ
በመጨረሻበት ቤት እና በታ ይሆናል::

2. በዚህ አንቀጽ ገዢ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰበሰበው የአገልግሎት ክፍያ
በተለየ የጊዜ ከድ እየተመዘገበ አገልግሎቱን ለማስፈጸም ሲሆን ለማስፈጸም ሲሆን አንቀፅውል
ይደረገል::

ከፍል ስድስት

ልክ ልክ ደንጋጌዎች

20. ለአገብ ለለማሳወች

ባለቤልጣት በዚህ መመርያ አንቀጽ 18(1) መሠረት ለለማሳወች ክፍልው የፍተኛ
አገልግሎት ክፍያ እና ለለማሳወች መርበት ዘዴ ለአገብ ያለውቸል::

21. ለለተኩሩ መመርያዎች

ይህ መመርያ በሥራ ሌይ ከመዋሉ በፊት በሥራ ሌይ የነበሩ ከእው ፍተኛ የር
የተያያዘ ማናቸውም መመርያዎች፣ ለርከላርች እና ለማዳዋ አመራርች በመለ
በዚህ መመርያ ተሽረዋል::

22. የመጀመሪያ ደንጋጌ

ይህ መመርያ ሥራ ሌይ ከመዋሉ በፊት የገምሩኩ የኢትዮጵያዊን የቀረበበቸውና
ተቀባዩነት ያገኘ እቃወች በተቋሙኑበት ሁኔታ ፍጤም ያገኘል::

23. መመርያው ተፈጻሚ የሚሆንት ጊዜ

ይህ መመርያ በባለሥራልጣት ወር የይፈቀዱት ከተፈረመበት ቀን ይሞላ ተፈጻሚ
ይሆናል::

አዲስ አበባ -----ቀን 2001 ዓ.ም.

መለከት ፍት

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ገምሩኩ በለቤልጣን

ወር የይፈቀዱት

ቍን _____

ቀጥር _____

የወጪው ቁጥሪ ጥያቄ ማመልከቶ ቅጽ

ከዚህ በታች በተመለከተው መረጃ መሠረት የወጪው ቁጥሪ እንዲፈልጓልን አንጻርቃለን::

1. የአስመራው/የአካው ስም _____
2. የገዢሩ ስነ ሲጋዢት አስፈላጊዊ ስም _____
3. የፊትነት ቀጥርና ቀን. _____
4. የወጪው ቁጥሪ የተጠየቀበት የእውቅ ታይኑት “✓” ይህንን ምልክት በማድረግ አመልካት。
 የንግድ እውቅ የፋብሪ ጥራ እውቅ የአንበሳት-መንገት እውቅ
 የፊትነት እውቅ የሚጠቃለው እውቅ ሌላ ካለ ይጠሰኝ _____
5. የተመለከት አገር _____
6. የቁጥሪ የሚከሂደበት በታ
 በአስመራው/አካው መጠገኔ፣ የሚገኘበት በታ _____
 በሚጠቃለው ማረጋገጫ ደረሰኝ፣ የሚጠቃለው የሚገኘበት በታ _____
 በሌላ የገዢሩ መቅረጭ ዓ/ቤት፣ የሽ/ቤቱ ለማም _____
 ሌላ ለማሆኝ፣ በታው የሚገኘበት አይደለም _____
- 6.1 የወጪው ቁጥሪ እንዲፈልጓል የተቀበሉት የሚገኘበት በአዋጅ

7. የንግድ ድቃፍ የወጪበት በታ /እቃው የንግድ ክሮነ/ _____

8. የእቅዱ መጽሑፍ ወይም እቅዱ የሚፈጥሩት የተለየ በታ ለማ

9. የቀረበው ጥያቄ ትክክል ስለመሆኑ በፌርማዎች ማህተም አረጋግጣለሁ::

ወከል/አስተዳደር/ለክ. ለማ

ፊርማ

ማንገድ

10. የተለጠው ወጥኑ:- ተፈጥሯል አልተፈጥሯም

ጠናክሮ

11. ወጥኑውን የሰጠው ዝሳሪ ሲም

ፊርማ

ቀን

ማስታወሻ አገል ሆኖው መቅረብ ያለባቸው ለነጻች

- ❖ ይከላራለየን የእቅዱ በርካቤ መግለጫ የፌዴራል ንግር መግለጫ
- ❖ የሚሸክኑ እቅዱ ከሆነ የሚሸክኑ አስፈላጊዎች፣ መንግስት መ/ቤት ከሆነ የሙ/ቤቱ የበላይ ዝሳሪ የፈረመበት ይዘጋበ
- ❖ ልሎች ለውጥኑ የሚያበቃ ይጋራ ለነጻች